

**የኢትዮጵያ መንግሥት ንብረት አስተዳደር**

**መመሪያ ቁጥር 9/2003**

**ገንዘብና አካውሃን ልማት መረጃዎች**

**ታህሳስ 2003 ዓ.ም**

# **የኢ.ፌ.ዲ. መንግሥት ነበረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003**

## **ከፍል አንድ ጠቃላለ**

### **1 አውጭው በለምልጣን**

የጥናት አካላዊ ልማት ማኅበር በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት የግብር ገበያ ስነ  
አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እና እናቀጽ 62 እና እናቀጽ 78 ንዑስ እናቀጽ 2 በተሰጠው  
ሥልጣን መሠረት አዋጅኩና በመንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001  
እናቀጽ 57 እና 58 የተደንገገትን ለማስፈጸም ይህን መመሪያ አውጥቷል::

### **2 አዋጅ ሰዕስ**

ይህ መመሪያ "የኢ.ፌ.ዲ. መንግሥት ስነ ስነ አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003"  
ተዘለው ለመቀበል ይችላል::

### **3 ትርጉም**

የቁል አግባብ ለሌላ ትርጉም የሚያስተው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ወሰጥ ያለ  
ቁልኩና አገልግሎት በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት የግብር ገበያ ስነ አስተዳደር አዋጅ  
ቅጥር 649/2001 የተሰጠውን ትርጉም ይይዛል:: ከዚህ በተጨማሪ በዚህ መመሪያ ወሰጥ::

1. "ቅጋላ ስነ" ማለት በመንግሥት የግብር ገበያ ስነ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር  
649/2001 የተሰጠውን ትርጉም የሚያዘው ሆኖ የተናጠል ወጪ ካብ 1000 /አንድ  
ሽ.ሁ/ እና ከዚያ በላይ የሆነ ስነ ስነ አስተዳደር እንደ::
2. "እሳቁ ላዕ" ማለት በመንግሥት የግብር ገበያ ስነ አስተዳደር አዋጅ 649/2001  
የተሰጠውን ትርጉም የሚያዘው ሆኖ የተናጠል ወጪ ካብ 1000 /አንድ ሂ.ሁ/ በታች  
የሆነ ስነ አስተዳደር እንደ::
3. "ተስከርከር" ማለት በመንግድ ሌይ በሞተር የወጪ የሚያቀበቀበ ወይም የሚገኘት  
ለስው እና/ወይም ለዕቃ ማንኛውም የሚውሉ ማንኛውም ትስከርከር እንደ::

4. "የኢ.ፌ.ዲ. ቅናሽ" ማለት የንብረቱ አካልማች መቀበታ ይሰጣል ተብሎ  
በመግመትበት ዕድሜ ስርዓት ባለው አካልን የንብረቱን ውጤ እንዳወጻ እያስበ  
መቀነስ ማለት ነው::
5. "ስቶክ" ማለት በመሰራም በቱ የተመረቱ ወይም የተገኘ ወይም በእርዳታ የተገኘ  
ትብረቶች ሆኖም በመደበኛው የሰራ እንቅስቃሴ ወሰጥ አገልግሎት ላይ እስከማውሉ  
ደረሰ በመሬዝን የተቀመጥ ቁጥር ዕቃዋች፣ መሳሪያዎችና አላዊ ዕቃዋች ማለት  
ነው:: ሆኖም አገልግሎት ላይ ወላው የሚመለስ ዕቃዋችን እያመለከትም::
6. "አዋጅ" ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራልባዊ መንግሥት የግዢና የንብረት አስተዳደር  
አዋጅ ቁጥር 649/2001 ማለት ነው·
7. "አይንስ" ማለት የመንግሥት የግዢና የንብረት አስተዳደር አይንስ ነው::
8. "አገልግሎት" ማለት በማረጃለትሮች ምክር በት ደንብ ቁጥር 184/2002  
የተቋቋመው የመንግሥት የግዢና የንብረት ማስወገድ አገልግሎት ማለት ነው::

#### **4 የመመራያው ተፈጻሚነት ወሰን**

ይህ መመራም በፊዴራል መንግሥት የግዢና የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር  
649/2001 የመንግሥት መሰራም በት ተብሎ ባለው በተመለከቱት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል::

#### **5 የመመራያው ዓላማ**

ግልጽ፣ ራመናዊ፣ ቀልጣናና ወጪታማ የመንግሥት የንብረት አስተዳደር በማስረጃ፣  
የመንግሥት መሰራም በተቋቋመው የለውን የመንግሥት የንብረት በጥንቃቄ የመያዝ፣  
የመጠቀም፣ የመቆጣጠር እና አገልግሎቱ ለያዘው ወይም አገልግሎት ላይ በማይወለበት  
በዚ በመቀኑና በተገበው መንገድ እንዳያስወግድ ማስቋል ነው::

## ከፍል ሁለት የቁጥር ጽብረት አስተዳደር

### 6 የቁጥር ጽብረት አመዘጋበብ

#### 1. የመንግሥት መሰራም በታች

- ሀ. በጀትናኝታው ስር የሚገኘ ቁጥር ጽብረቱን ከተገዢበት ጥሩ ፕሮር ያሉ መረጃዎችን ለእያንዳንዱ ጽብረት የታሪክ ማህደር በመከፈት በትክክልና በተማሪ ሆኖታ የመንግሥት ባንኩና ጽብረት አስተዳደር እናንሰ ባዘጋጀው ቁጽ መመረት ወይም የእሌክትሮኒክስ መረጃ ለመቀጥ በመოቀም መግባብው መያዝ አለባቸው::
- ለ. የንብረት አስተዳደር ተግባርን የሚያከናወነው የሥራ ክፍል የተጠናቀሬ መረጃ የየዘ የቁጥር ጽብረት መመዘገበዎች ካርድና መዘገበ መያዝናን የመከታተልና የመቆጣጠር ይለፈንት አለበት::
- ሐ. የንብረቱ ተጠቃሚ ለወቻን የንብረት ምዝገብ ካርድ መያዝ አለባቸው::
- መ. ለእያንዳንዱ ቁጥር ጽብረት የራሳ የሆነ መለያ ቁጥር መሰጠት ያለባቸው ለሚገኘ ይህ ቁጥር በቁጥር ጽብረቱ ለይ መሰጠና ወይም መሻፋ አለበት::
- ወ. የንብረት አስተዳደር ተግባርን የሚያከናወነው የሥራ ክፍል የቁጥር ጽብረት ካርድና የቁጥር ጽብረት መዘገበዎች ወቅታዊ መፊረርቶች ማረጋገጥ አለበት::
- ጊ. በየዓመቱ የቁጥር ጽብረቱን ቅጠራ ማካሂድ አለባቸው:: የቁጥር ጽብረቱን ያለበት አቅም ወይም የሚገኘበት በታ ለይ ማናቸውም ለውጥ በኋር ይኩወ በቁጥር ጽብረት ካርድ:: በቁጥር ጽብረቱ መዘገበ እና በጠጣቀም የንብረት ወይም የመጋዘን ይለፈ ነርክር ወሰጥ እንዲመለከት መፊረር አለበት::
- ጋ. የማናቸውም ጽብረት መጥሩት ወይም መኖሩ የማይታውቁ ሆኖ ለገኘ ጉዳይ ለመሰራም በቱ የበለይ ይለፈ ሪፖርት ተደርሱ ወዲያውነት ምርመራ መካሂድ አለበት::
- ጌ. የንብረት ቅጠራ ለፊረር ያለተገኘ ወይም መኖራቸው ያለታውቁ ቁጥር ጽብረቱን ለመጋጥሙ ለመሰራም በቱ የበለይ ይለፈ ሪፖርት ተደርሱ ያለው መሆኑ በማስረጃ ለደገና ለመሰራም በቱ የአገግ ተግባርን ለማከታተል የሥራ ክፍል ሪፖርት ይደረጋል::

- ቁ. የወጪው ክብር 1000 /አንድ ስ.ህ/ በታች ሆኖም የአገልግሎት ስመናቸው ከእንድ እስከ በላይ የሆኑ ጉባኤቸው ለበከናት ለጽርተ ሰላማቸለ ለበታ መዝግበ በመያዝ የወጪና ገቢ እቅዱቻይናቸው ቁጥጥር ለደረግበት ይገባል::
- በ. ቁጥር ጉባኤት ለእንድ የሥራ ክፍል ወይም መሬታዊ ወጪ ሆኖ ከተሰጠ በቋላ ወደ መጋዘን ማይጠለለ በዘመናው ወደ ሌላ መሬታዊ ወይም የሥራ ክፍል በርከከብ ከተሳለፈ በስቶክ ያለው የቁጥር ጉባኤቱ መዝግበና ክርድ ከዘመናው እኩያ መስተካከል አለበት::

## 2. የመሰራየ ቤቱ የበላይ ዝሳሌ ተግባርና ዝሳሌነቶች

- ሀ. ለንጂኤት ሥራ የሚመለከ መሬታዊ ቤቶች በታች በመያው ወይም ተዘማሪነት ባለው የትምህርት ክርድ የሰለጠኑ መሆናቸውን ማረጋገጥ::
- ለ. ለንጂኤት የሥራ ክፍል በስቶክ ዝሳሌና እደረጃቸው ተከራቻ መሰጠት::
- ሐ. የመንግሥት ጉባኤት እኩያ የሚመለከ ወጪታማ አገልግሎት እንዲሰጥ የጥንና ሥርዓት መዘርጋት::
- መ. በመንግሥት ጉባኤት ስራ ገዳለት መታየቱ በአዲተሮች ወይም በሌላ እኩል ሰራተኞት ጉባኤቱ በጥርመራው መዋረት በአይነት ወይም በገንዘብ እንዲተካ ማድረግ::
- ወ. የመታወቂ እና እንደአስፈላጊነቱ ይንገተዋ የንጂኤት ቅጠራ እና የስቶክ ፌርመራ እንደጋበሩቱ እያነት የጊዜ ገዳብ በማስቀመጥ እንዲከረድና ሰጋርት እንዲቀርቡ ማድረግ::
- ጋ. በንጂኤት ምያዊ እኩያዎም ሂደት ቅር የተሰኘ ገዢ የሚያቀርቦውን አቤቱታ በማጣራት በፊተኛ ፌሳሽ መሰጠት::
- ሰ. በዘመናው መመራያ የተገለዥትን ሌሎች ተግባርና በበላይነት መከታተልና ማሻሻልዋ::

## 3. የንጂኤት የሥራ ክፍል ተግባርና ዝሳሌነት

- ሀ. የመንግሥት ማሻሻር ጉባኤት አስተዳደር አዋጅን ይህንን መመራያ እንዲሁም የንጂኤት አስተዳደር ማንዋለቸውን መዋረት በማድረግ መያው በማጠረቀው ክህለት የመሰራየ ቤቱን ጉባኤት ያስተዳደርሶል::

- ለ. የመንግሥት ገብረት መረጃ በአዋጅና በመመርያው በተደንገጋው መሠረት  
አማልና ይይዛል፡ በተመቀም ገዢ የቀርባል፡፡

## 7 የቁጥር ገብረቶች መካከል የቃር ወሰኖ ስለመመዘገበ

### 1. የቁጥር ገብረቶች የቃር አተማመን

- ሀ. የተገኘ ገብረቶች የመጀመሪያ የቃር የሚረጋገጠው በገብረት ካርድ ላይ  
የተመዘገበውን የአንበሳ የቃር መሠረት በማድረግ ነው፡፡
- ለ. ያሳኔ ተ ግኝም የቃር እንበሳ በማይገኘበት ገዢ የመንግሥት መሰራያ ቤቶች  
የመጀመሪያውን የቃር የሚገምቱት ተመዝግበ ወይም አንድ አይነት ገብረቶች  
በተመሳሳይ ገዢ የተገኘበትን የቃር እንበሳ መሠረት በማድረግ ይሆናል፡፡
- ሐ. ከላይ በተረጋ ቅጽር ሆ ወይም ለ የተመቀበሉት ሆኖታወች ተማልተው ካልተገኘ  
የቃር በማምት ተተምና ይስራል፡፡

### 2. ገንባታዎች፡

- ሀ. የመንግሥት መሰራያ ቤቶች ያከናወጣዋቸውን የግንባታ ሥራዎች እና ቁጥር  
ገብረቶች በተለያ መዘገበ መመዘገበ አለበትው፡፡
- ለ. የመንግሥት መሰራያ ቤቶች ሁንጻዎችን ለመሰራት የተደረገበት የቅድመ ባንባታ  
ቀጥታዎች እና የአስተዳደርና ማክር አገልግሎት እና የመማስለትን  
ቀጥታዎች ያለሁኑ ወጪዎችን በቁጥር ገብረት ካርድ መመዘገበ አለበትው፡፡
- ሐ. በግንባታ ላይ የሚገኘ ሥራዎች የሚተመኑት የተመናቀቀትን ሥራዎች  
የመተመና ሲለት ባምታዊ የቃር መሠረት በማድረግ ይሆናል፡፡
- መ. ለአንጻዎ የእርሻና ቁጥር የሚታስቦው አንጻዎን ለመሥራት ወይም ለመግባት  
የተደረገውን ተቀባዩ ወጪ በመካናት በመሰሳይ ከዚህ ፖሮብ ላይ በየወጪቱ  
አምስት በመቶ በመቀኑ ይሆናል፡፡ አንጻዎን ለመሥራት ወይም ለመግባት  
የተደረገው ተቀባዩ ወጪ የሚይታውቁ ከሆነ የእንጻዎ ወቂታዊ የመተከታ  
የቃር እናደመና ይመለክል፡፡

iii. ከንጂዥናን በሽያጭ ማሳወገድ ሰራተኞች እንደቀደም ተከተለዋው የሚከተለት አይወች በመጠቀም የአንጂዥን ወር መተመኑ ይችላል::

- i. የግልጽ ገበያ አተማሙን ሲሸ፡- ከንጂዥ በግልጽ መረጃ በሽጥ የሚኖረውን የገበያ ወር መመሪት በማድረግ የአንጂዥ ወር ስሸ መድረሰል::
- ii. የወቅቱ የመተካያው ወር ሲሸ፡- የአንጂዥ ተከተለኛ ወር የሚያታወቁ ከሆነ በአሁኔት ገዢ የተመማማይ ከንጂ አጠቃላይ የግንባታ የመተካያው ወጪ ማሞት ወሰኑ በማስተካት መጠመት ይችላል:: ይህ ማለት ተመማማይ ከንጂ በተመማማይ አካብበና በተመማማይ ዕቃዎች እሁን ለመስራት ፍን የህል ወጪ እንዲማጠይቷል በማስብት መከናወን ይኖርበታል::
- iii. ገዳድ የሚመለከተውን የመንግሥት መሰራው ቤት በየጊዜው የሚያዘጋጀውን ማሞታዊ ያረጃና የክል ወር መጠን መመሪት ባደረገ መሰራርት ተጠቁቀም የአንጂዥናን ወር ማውጣት ይችላል::
- iv. ማሞት ለማሳኔ ባለሙያዎች ከንተረሻት በመሰጠት የአንጂዥን ወር ማሳወገት ይችላል::

### 3 የለሎች ቅጂ ገብረቶች ወር ለለመገመት

- v. የተስከርከሱዎች ወር የሚተመኑው እኩሉ የመተካያው ወርን መናኛ በማድረግ ማረጋገጫና የዘጋጀውንና በየጊዜው እኩር በመቶ የዋጋ ቁጥር በማድረግ የማሳሌት ሲሸን በመጠቀም ይሆናል::
- vi. የበር ዕቃዎች ወር የሚተመኑው ዕቃዎች ያለበትን እቅዱ መመሪት ባደረገ መሰራርት ይሆናል::
- vii. የበር መማረያዎች ወር የሚተመኑው የመማረያዎችን የአገልግሎት ሲሸን በመሰራርተኝት በመውሰድ ሲሆን ሲለቱ በየጊዜው መማረያዎችን እኩር በመቶ የዋጋ ቁጥር በማድረግ የሚሳለ ይሆናል
- viii. የማይዝቀሳቀስ ወይም መለያ በመለያ የተበለሰ ቅጂ ገብረቶች በመዘገበ ወርቶው (Book value) ይመዘገበል::

#### 4. በእርዳታ በትወስት ወይም በሰጣቸው የተገኘ ነበረች

1. የመግባሮት መሰራያ ቤቶች በእርዳታ ወይም በሰጣቸው የሚያገኘውን ጥብረች ወጪ እና የአገልግሎት ሁመናቸውን የሚገልጽ መረጃ ካለዋሽች ወይም ክሰጠት አካላት መጠየቁ እና በቁጥሩ ጥብረት መመዘገበያ ካርድ ላይ ማመልከት አለባቸው:: መረጃው ካልተገኘ በግምት ወጪ መመዘገበ ይኖርበታል::
2. በትወስት የተገኘ ጥብረች ወጪ እና የአገልግሎት ሁመናቸውን ካለዋሽች የተገኘውን መረጃ መወረት በማድረግ ከመሰራያ ቤቱ የቁጥሩ ጥብረች መዝገብ በተለያ የንብረት መመዘገበያ ካርድ ላይ መመዘገበ አለባቸው:: መረጃው ካለዋሽች ካልተገኘ በዚህ መመራያ እንቀጽ 7 ጊዜ 1 /ለ እና ሲ/ መወረት ተፈጸማ ይሆናል::

#### 8 የቁጥሩ ጥብረት የእርሻና ቁጥር

በመግባሮት ቁጥሩ ጥብረት ላይ የእርሻና ቁጥር ማሳሳት ያስፈልጉ የንብረቱን ትክክለኛ ወጪ ለመሰበን ማይሆን አጠብብነት ካለውና ማረጋገጫ ከሆነ ወጪ ላይ ለመድረሰ ነው:: የቁጥሩ ጥብረቱ ትክክለኛ ወጪ የሚታወቁው ለሳጥ በማግኘት የገበያ ወጪ በቃ ይሆናል:: ለለሆነም::

- ሀ. ጥብረት መዝገብ ላይ ያለ የእርሻና ቁጥር ወጪ ጥብረትን ለማስወገድ መካና ማያዝ ሆኖ ለመሰረት አይችልም::  
ለ የመግባሮት መሰራያ ቤቶች በየዓመቱ መጠሪዎች ላይ የቁጥሩ ጥብረት የእርሻና  
ቅጥናን በማሳሳት የንብረቱን የመዘገብ ወጪ መመዘገበ ይኖርባቸዋል::  
ሐ የእርሻና ቁጥር የሚሰራው ቅጥቶች የእርሻና ቁጥር ከዚህ በመጠቀም  
ይሆናል:: ሆኖም ከዚህ የተለያ ከዚ መጠቀም ካልፈልጉ ለማረጋገጫው ተደርጋል::  
መ. የቁጥሩ ጥብረት የእርሻና ቁጥናን የማሳሳትና በመዘገብ ላይ የመመዘገበ  
ሱላፊነት የእያንዳንዱ የመግባሮት መሰራያ ቤት የንብረት አስተዳደር  
ተግባሩን የሚያከናወግ የሥራ ክፍል ይሆናል::
- ወ. በበቃቻ ዓመቱ መከከል ለተገዢ ቁጥሩ ጥብረች የእርሻና ቁጥር የሚሰራው  
ንብረቱ ከተገበበት ላልት እንስቶ ይሆናል::

၇. የመንግሥት የቁጥር ነበረት የእርሱና ቅናሽ (Depreciation) እውራር  
ሥርዓት ስላለው የእያንዳንዱ የመንግሥት መሰሪያ በት የፌይናንስ ተግባርን  
የሚያከናወነን የሥራ ክፍል የመንግሥት ነበረት አስተዳደር ተግባርን  
ከሚያከናወነው የሥራ ክፍል የቁጥር ነበረት የእርሱና ቅናሽ ውጤ ሲደረሰው  
ሂሳብን በሆነበት መዘገበ ላይ ይመዝግባል::
၈. በቁጥር ነበረቱ የመጨረሻ የእርሱና ቅናሽ አሁን ከቅርቡ የእርሱና ቅናሽ  
ገዢ በC 10 /አስር/ ተቀናሽ የንብረቱ የመዘገበ ውጤ እንዲሆን ይደረጋል::
၉. ውጤውን በእርሱና ቅናሽ ላይ ለመረጃ ነበረት የእርሱና ቅናሽ አይታሰብም::
- ፩. ውጤውን በእርሱና ቅናሽ የመረጃ ነበረት የጥገና ወጪ የዘመ አመት ወጪ  
እንዲ የንብረቱ ውጤ ተደርሱ አይመሰግም::

### **ክፍል ስለት የሰቶ አስተዳደር ሥርዓት**

#### **9 የሰቶ ቁጥጥር ሥርዓቶች**

1. የሰቶ ቁጥጥር ሥርዓት በእያንዳንዱ የመንግሥት መሰሪያ በት መዘገበት ያለበት  
ሰሜን በሰቶ የሚቀመጥ ዕቃዎች ለጠና አድገቶች ወይም ባለቸው ውጤና በቀላሉ  
የመንቀሳቀስ ባህሪያ የሚከተሉት ለሥራች የሚጠለው ፍቃው ተብሎ ሲታሙን ሌዩ  
ቁጥጥር ማድረግ ያለፈልጋል::
2. በእያንዳንዱ የመንግሥት መሰሪያ በት የሚደረገው የሰቶ ቁጥጥር ሥርዓት  
የሚከተሉትን የሰቶ ቁጥጥር ሥርዓት መመረጥዋ መርሆዋች ያገኘበበ መሆን  
አለበት:-
3. የሰቶ ቁጥጥር አስተማማኛ፣ ተገቢና መመረጥዋ የሰቶ መዘግበቶችን መመረት  
የደረሰ መሆን አለበት፡፡ እነዚህ የሰቶ መዘግበት በተለዋል የሰቶ ክርክቶች  
እና በን ክርክቶች በመባል ይታወቂል::
4. የዕቃዎች መቀበያና ማውጣት ለነድች የሚገኘበት መንገድ ታቦች ቁጥጥር  
የሚደረግባቸው ሆነው አስቀድመው የታተሙና ተከታታይ ቁጥርች ያለዋቸው  
መሆን አለባቸው::

አ. ከዚህ በላይ የተመለከተት ስውጥር ጥበቃት ገዢ መደም መጠና ከተደረገባቸው በጀት በተጀለ ፍጥነት በዋናው የስተኞች መሆንበታቸው ላይ ማሳሰቢያ መጽሑፍ አለበት::

መ. የንብረት መገኘል ወይም መቆጠርበር ተከስቻል የሚል ጥርጋል ስጥር ነብረቱ  
ከመቀበል ይሞሩ ማውጣትን፣ ቅቅም ላይ ማዋጋና አግባብ ያለው ሆኖ ላጥኩ  
እስከ ማስወገድ ይረዳ ያለውን እንቅስቃሴ ወደ ጽላ ፍል የታተሙት ሰነዶች  
ቀጥሮችው ተከታታይና ይዘታችው ያልተደረሰ ወይም ለወጥ ያልተደረገባችው  
መሆኑ መረጃዎች እስበት::

0 የኢትዮ አስተዳደር

የመንግሥት መሰረም በታች ከዚህ በታች በተጠቀሰት ሁሉት የሥራ መደበኛ ላይ በሚገኘ  
ሠራተኞች መከከል በቁ የጤለፈነት መነጣጠል መደረገን ማረጋገጥ አለባቸው::

v. የሰተኞች መካሂያዎች የመጀከና ስቶች የመረከብ እንዲሁም ወጪ የማድረግ  
ሻለፊት ለአንድ ማረጋገጫ መሰጠት የለጥቻውም::

ለ. በተመማሪው ስቶኩ የሚዘገብ፣ የመረከብ፣ ክፍያን የመኖችድና ጉዢን የሚከናወን  
ሻለፊት መለያየት እለባቸው::

## 01 መሠረታዊ የስትና መካግበቶች

1. የመንግሥት መሰራም ቤቶች እናንሰው ባዘጋጀዎች ቅጽ መሠረት የስቶክ መረጃዎችን መያዝ አለባቸው፡፡
  2. የመንግሥት መሰራም ቤቶች የመንግሥት ግዢና ገብረት አስተዳደር አዋጅ እና የዘመን መመራም ድንጋጌዎች በማይገኘለሁ መንገድ በማዘጋጀ የእሌክትሪክ ዘመን ይፈጸማል፡፡
  3. በዘመን አንቀጽ 30-ለ አንቀጽ 2 የተመቀበው እንደተጠበቀ ሆኖ የመንግሥት መሰራም ቤቶች የስቶክ መረጃዎችን በተለያ ሁኔታ ለመያዝ አስፈላጊ ሆኖ ሰያጻኑት ለእናንሰው ጥያቄ በማቅረብ በፈቃቃሪ መረጃዎችን በተለያ ይጠየቂ መካከለው መያዝ ይችላል፡፡

## 02 ስቶ ስለመቀበል

የመንግሥት መሰራያ በቶች አዲስ ስቶ ስለመቀበል በማከተላቸት ላይ ተጠዥና ማጠረሻ ማድረግ ይኖርባቸዋል::

- v. የዕቃ ብቻ በተ የለፈው ዕቃዎን ለመረከብ የሚያስችል ከሚመለከተው የሥራ ክፍል የተሰጠ ትዕዛዝ መኖሩን፣
- vi. የዕቃ ብቻ በተ የለፈው የዕቃዎን ትክክለኛነት ከተሰጠው ትዕዛዝ የዕቃ ነርዘር (specification) የሚመሆኑን ወይም ባለሙያ የሚፈልግ ከሆነም ባለሙያ ለለተክክለኛነቱ ማረጋገጫ ማማኑት፣
- vii. ስቶ የተገኘው የመሰራያ በቱ ወሰኑ ከሚገኘ ለለው የሥራ ክፍለው ወይም ስቶናን ከሚመለሰ የመሰራያ በቱ አባላት ለሆነ የተገኘው ስቶ ወጪ ከተደረገበት በለለ የመሰራያ በቱ የሥራ ክፍል ከተዘረዘሩ የንብረት ወጪ ማድረግና ሲኖሩ የሚመሆኑ፣
- viii. የሰቶ አስተዳደር ተግባርን የሚያከናወኑ የሥራ ክፍል የሥራ ከሚኖቸውም ጥንቃቄ ጽብረት ሲገኘ የሰቶናን መዝገብ ጽብረቱን በተቀበለበት ዋሉ የሚከተከል፤

## 03 ከመጋቢት ስቶናን የማውጣት ሙርጫት:-

1. ስቶ ከመጋቢት የማውጣው መጀመራያ የገባው መጀመራያ ይመጣል የሚለውን የሂሳብ አመራር መወረት በማድረግ ነው፡፡ ሆኖም ከዚህ የተለየ አይ መጠቀም ቅድመ ከሆነ ማረጋገጫናን አስታውቆ መጠቀም ይችላል፡
  - i. የሰቶ አስተዳደር ተግባራትን የሚያከናወኑ የሥራ ክፍል የሥራ ስቶ ስቶ ከመጋቢት ሲመጥ በዋናው የሰቶ መዝገብ ላይ ተጠዥና ማቀናንኛ መድረግናን ለእያንዳንዱ መሬታቸ የሰቶ ነርዘር ተመዝግበ መያዝን ማረጋገጫ አለበት፡፡
  - ii. የሰቶ ወጪ መጠየቁያ ተጠቁማቅ የሥራ ክፍለው ወይም መሬታቸች ለሰራ የሚያስፈልጋቸውን ጽብረት በሚፈልጋበት ወቅት የዕቃ መጠ የቁያ ቁጽ በተጠዥ ሆኔታ በመመሳቅና በማመለከተው የሥራ

በማስኬራም የሰቶኩ አስተዳደር ተማሪዎን ለማግኘት የሚገልጻል::

᪔. የሰጀኑ መጠሪ ተያችን በማረጋገጥ የሰጀኑ ንብረት የሚያስተካክለው የሥራ ክፍል የተጠየቀት ዕቅምች ወይም ንብረቶች በመርከን ወሰተኝ ያለ መሆናቸውን በማጣራት ለጋሳዬ በማቅረብ ያስቀበናል::
  ᪕. የተጠየቀ የሰጀኑ ዕቅን ወይም ንብረቱን ለመረከብ/መጠሪ ለማድረግ የተጠየቀው ዕቅ ወይም ንብረት በንብረት መረከበያ ቁጽ ገይ በተገበዬ ሂኩታ ተዋልቶና በተረከበዬ ተረጋግጧው መጠሪ መቆረግ እለበት::
  ᪖. ንብረት ከመርከን መጥቶ ከመሰራያ ቤቱ መጠሪ ስሰራው ወይም ሲጠይሩ ወይም ለሽጥ የንብረት እስተካደር ተማሳሪን በማያከናወን የሥራ ክፍል ዘላፊ በተረጋግጧው የዕቅ ማጠቃቅ ቁጽ መሠረት ወይም የእሌክትሪክስ የመረጃ ሥርዓት በመጠቀም በተረጋግጧው መሠረት መሆን እለበት::

04 የኢትዮ ቅጠሬ እሌክትሪክ

1. የሰኑ ቅጠራ መደረግ ያለበት ከመጋዘን ወይም ከስተኞች መካገባት ለሚያስፈልጉት በሆነው ማረጋገጫ ነው:: የሰኑ ቅጠራው የሚደረገው የንብረትና የፌይናንስ ትግባራትን ከማያከናወጥ የሥራ ክፍለው በማቅረብ ከማቻቸውና ይመናል::
  2. የሰኑ ቅጠራ በይንስ በዓመት እንደ ገዢ መካሂድ አለበት:: ሆኖም የመንግሥት የመስራያ በተ የሰርቆት ለፖርት ለቀርበለት ወይም እየሰለው ማረጋገጫ ለመደቡ እና በአመት ከእንደ ገዢ በላይ ሰኞኑ ቅጠራው መካሂድ አለበት በለመ ለያምን ሰኞኑ ቅጠራ ከእንደ ገዢ በላይ ለማከናወጥ ይችላል::
  3. የሰኑ አስተዳደር ትግባራትን የሚያከናወጥን የሥራ ክፍል ዝግጁ የከማቻቸው አባላ ማይሆናል የሰኑ ቅጠራ ለሚቀለበና መገኘት አለበት::
  4. ከማቻቸው ቅጠራውን ለማካሂድ እንዲችል የሚረዳ የተማሪ ሁኔታዎች መኖራቸውን የንብረት አስተዳደር ትግባራትን የሚያከናወጥን የሥራ ክፍል ዝግጁ ማረጋገጫ አለበት::

5. ከቅጠር በጃላና በየእለቱ ስለተቋጠሪው እኩ ወይም ጽበሩት ክስቶቃው ዝር  
የመተማማዎች ፊርማ መፈጸሮ ይሰራል::

## 05 በስቶክ ቅጠር ሪፖርት ስለማቅረብና በተገኘ ለያዘዣ ለይም የሚመሱ ስለማካሂድ

1. የስቶክ ቅጠርውን የሚያከኞው ከሚቻቸው የቅጠርውን ከርዝር ሪፖርት ጽበሩት  
አስተዳደር ተግባራትን ለማያከኞውን የሥራ ክፍል ወላደ ማቅረብ አለበት::
2. የስቶክ ቅጠርው ሪፖርት በስቶክ መዝገብ፣ በፊዕወች መቀበያ ስነድ፣ በስቶክ መጠየቁያ  
እና በስቶክ ማውጣት ስነድ እና በትክክለኛው ቅሬ ስቶክ መከከል የታደሮችን ማናቸውም  
ለያዘዣ በዝርዝር መግለጫ አለበት:: ለያዘዣ ከታደሮ በዘህ መመራያ መመረት  
ንብረቱ አንቀጽ ይደረጋል::

## 06 የተለያ ዕቃዕችን ስለመቆጣጠር

1. በመጀከን የተቀመጥ አንቀጽ ዕቃዕች በጠቅላላ ለአሁን መኖ አደገኛ የሆነ ወይም  
ገዢትን የሚያስከትሉ የሚ መማረጥውች፣ መጽሐኑች፣ ከሚከለው እና  
የመማስለት ካለቸው ለየ ተፈጥሮ የተነሱ በበኩ በየዚ /ስስት/ ወሩ መቆጠር  
አለባቸው::
2. ወደ ወጪ የገዢ በቀሳሉ ለመስክ የሚቻቸው ዕቃዕች እና በፍጥነት አገልግሎት ለይ  
የሚመለ ዕቃዕች ድንጋጌዎች ቅጠር ለያረጋግጣቸው ይገባል::
3. የመንግሥት የመስራያ በት የበላይ ወላደ በተጨማሪ በዓመት ሰነት ወይም አራት  
ገዢ በየጊዜው የልዩ ዕቃዕች ድንጋጌዎች ቅጠር አንቀጽሬሽ ለያዘ ይችላል::
4. የመንግሥት መስራያ በት የበላይ ወላደ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኘ ይህንን ወላይነት ለሌላ  
አግባብ ለሰው የመንግሥት ለረዳት በውክልና ለሰጥ ይችላል::

## 07 የስቶክ መጠንን ስለመቆጣጠር

የስቶክ አስተዳደር ተግባራትን የሚያከኞውን የሥራ ክፍል በየጊዜው የሚያስፈልጊ  
ለቶክቶችን በበቃ መጠን መያዝ ይኖርበታል:: ባን የህል የስቶክ መጠን አንድማሚያስፈልጊው  
ለመስክን ለመደበኛ ሥራ ማስፈልጊው የሚያስፈልጊ የስቶክ ፍሳነቶች፣ የታዘዘዘ  
ዕቃዕች መጠከን ለመደረሰ የሚፈጸማቸውን ገዢ፣ የመጀከኑ የመያዝ አቅም እና የማሻገ  
ትዕዛዣትን ለመፈልም የሚያስፈልገውን ወጪ ከማሙት ወሰጥ ማስገባት ይኖርበታል::

## 08 የጊዜት አጠቃቀምና ጥገና

1.                   የመንግሥት መሰራያ በታ የበለይ ሂሳብ የመንግሥት  
ንብረት አካውሃዊና ወጪታማ በሆነ መንገድ አገልግሎት እንዲስጥ ተገቢ የጥገና  
እና የእንክብከብ ለመግኘት መዘርጋት አለበት::
2.                   ለማሽኑዎች                   /መሠራያዎች/፣                   ለተሽከርካሪዎች፣  
አንዳዎችና ለለለች የሚረቻች መሠረታዊ የሆነ የሚከተሉት የሚኖሩት ውስጥ  
የአገልግሎት ሲሆን የራሱማላ ተብሎ ስታሙን ወጪዎ አስቀድሞ በቁጥር  
ንብረት በተመዘገበው ሂሳብ ላይ ተጨምር መመዘገበ አለበት::

### ከፍል አራት

#### የመንግሥት የሚከተሉት አውጭና

## 09 ቅጂ የሚከተሉት የሚሰጠው ስልጣን

የመንግሥት መሰራያ በታች በዘመኑ መመራያና በለለች አካች መሠረት ቅጂ<sup>1</sup>  
የሚከተሉትን የሚሰጠው ስልጣን አገኝው::

#### ! የመንግሥት የሚከተሉት ስለማስቀድ

1. የመንግሥት መሰራያ በታች በማክተሚት ምክንያቶች የሚከተሉትን ማስቀድ ይችላለ::
2. የሚከተሉት ስልጣን በታች የሚያደርግ የሚያደርግ ስልጣን::
3. የሚከተሉት የሚያስከትልው ወጪ ከፍተኛ በመሆኑ የሚያዋጠ ስልጣን::
4. በፊይ ሌይ ምክንያት የሚፈጸሚነት አገልግሎት በበቃት መሰጠት  
የሚይችል ወይም ከእንደግለጹት ወጪ ስልጣን::
5. መሰራያ በታች ከሚኖረው የመከከለኛና የረጃዎች ጊዜ የሥራ ዕቅድ እንዲር ተርጓሜ  
መሆኑ ስታሙን::

2. የመንግሥት መሰረም በቶች ካላይ በተገለዥው መልካ የማይፈልጊ ገብረቶችን በወቅቱ ማስቀድ ያለባቸው ስሆን የነበረ ወጪው ካብር 1000 /አንድ ስህ በር/ በላይ የሁኔታ ማስቀድ ተሰጣለው ለማስቀድ ስልጣን በተሰጠው የመንግሥት ዓገኛና ለብረቶች ማስቀድ እንዲያለው እንዲመግዳ ይደረጋል:: ሆኖም የነበረ ወጪው ካብር 1000 /አንድ ስህ በር/ በቶች ስሆንም በአንድ ገዢ ለሽያጭ የማቂርብት ለብረቶች ወጪ ካብር 100,000 /አንድ መቶ ስህ በር/ በላይ ካሆን ስያሜ የማዘኅዣዎች በአገልግሎቱ ይሆናል::

3. ለዘመኑ እንቀጽ 30-ን እንቀጽ 2 አራዳዚም የመንግሥት መሰረም በቶች በሽያጭ እንዲመግዳ ስለማረፊልዕችው ቅምታታው ካብር 1000 /አንድ ስህ በር/ በላይ ስለሆነ ለብረቶች በየጊዜው ነርክር መረጃ ለአገልግሎቱ መሰጠት አለባቸው::

## !1 የመንግሥት ዓገኛና ለብረቶች ማስቀድ እንዲያለው ተግባር

አገልግሎቱ::

1. ለዘመኑ መመራም እንቀጽ 20 እንቀጽ 2 ክተማለከተው የጥንካብ መጠን በላይ የማይያወጠ ለብረቶችን የማይያወጠው ለዘመኑ መመራም የተዘረጋውን ሥርዓት በመከተል ይሆናል::
2. የመንግሥት መሰረም በቶች ለብረቶች በማይያወጠው ገዢ የቴክኒክ ድጋፍ ይደረጋል::
3. በመመራዎች አራዳዚም የጊዜው ቅምታታን ለማስቀድ መመራዎች ስለማጥፊልበት ሁኔታ ለማናስሳሩ ማማብ ለያቀርብ ይቻላል::

## !2 ለብረቶች የማስቀድ ሂደትና ተሳታፊ

የመንግሥት መሰረም በቶች ለብረቶችን ለማስቀድ የማዘኅዣዎን ሂደት መከተል ይኖርባቸዋል::

1. የመንግሥት ለብረቶችን በበለቤትነት የመከታተል ሂሳብነት የተሰጠው የሥራ ክፍል የማስቀድ ለብረቶች ነርክር በቆኘ ቅልቶ ለመሰረም በተ የበለይ ሂሳብ በወቅቱ ማቅረብ ይኖርበታል::

2. የመሰረም በቱ የበለይ ሂሳብ የቀረበለትን መጠየቁዎች ቅጽ መርምሮ ለመንግሥት ጊዜያዊ አስቀራጅ ካማቸው ይመራል::
3. የመንግሥት ጊዜያዊ አስቀራጅ ካማቸው የተመራለትን መጠየቁዎች ቅጽ መርምሮ በዘመኑ መመራም እንቀጽ 30 ጊዜ እንቀጽ 2 መሠረት አስፈላጊውን ይፈጸማል::
4. የመንግሥት መሰረም በት የበለይ ሂሳብ ከጊዜያዊ ምያዊ ወጪዎች በስተቀር ካመንግሥት ጊዜያዊ አስቀራጅ ካማቸው የቀረበለትን የወጪዎች ማረጋገጫ ይፈጸማል:: እንዲወጣዎች ወጪዎች የተሰጠባቸውን የመንግሥት ጊዜያዊ በወቅቱ እንዲወጣዎች ያደርጋል::

### **!3 ጊዜያዊ የሚከተሉ ሥርዓቶች**

1. የመንግሥት መሰረም በቶታዊ የመንግሥት ጊዜያዊ እንዲወጣድ ለምን እንዳከፈልን ለይተው የሚወቅ ሲሳይነት አለባቸው:: በተጨማሪም ጊዜያዊ ስያስተካክለዋል::
- ii. የንብረቱ ከጊዜ በለበት ማን እንዲሆነ መለያትና የመሰረም በቱ ጊዜያዊ እንዲሆነ ማሻሻል::
- iii. ከንዳና ተመማሚያ ባንባታዎች የባለቤትነት መብት የተሰጠው ለፊልጻል መንግሥት በመሆኑ እነዚህን ጊዜያዊ ማስወገድ በፈልጉት ማሻሻልና:: እና
- iv. የሚወጣዎት ጊዜያዊ ልዩ መቀሚያ ያሳይቷው ወይም ጉዳት የሚያስከተሉ ስሆኑ አገባብ ካለቸው የመንግሥት መሰረም በቶታዊ ሆኖ መካርከር ይኖርባቸዋል:: የሚወጣዎት ጊዜያዊ በባህራይቸው ለጠና አደጋና የሆኑ ካማካለው ወይም መድጋኒቶች ወይም የጨረር ጉዳት የሚያስከተሉ ሆኖ በአውጭነት ልይ አስፈላጊውን እንጂ ካማመለከተው አካል ተብበር ለጠየቁ ይችላል::

### **2. የሚወገድውን የመንግሥት ጊዜያዊ የመንግሥት የመንግሥት የመንግሥት**

- ii. እንዲወጣድ የተወስኑበትን የእያንዳንዱን የመንግሥት ጊዜያዊ የወቅቱን የመንግሥት የመንግሥት የመንግሥት በማያስከተኝድረው የሥራ ክፍል ይገመታል::

- ለ. የሥራ ክፍል አስፈላጊ ሆኖ ለያጥናው ለሎች መሸው ያለቸው የመንግሥት መሰረም በቶችና ይርሱቸቱ የመካና ወጪዎን አገማመት በተመለከተ እንዲያማቅነሩት ለጠይቷል፡፡
- ሐ. በዘህ አንቀጽ 30-ስ አንቀጽ 2/ለ/ መመሪት የሚጠየቀው የሙያ ቅዱስ ክንብረቱ ሌዩ ስህተ የተነሱ የንብረቶችን አጠቃቀም በተመለከተ ሲልማንና የአፈጻጸም የተሰጣቸውን የመንግሥት ተቋማት ወይም በዘህ መሸው የተመማሩ ይርሱቸቱን ወይም ግለሰቦችን መሆን ይኖርበታል፡፡
- መ. የመካና ወጪ የገመት ባለቤት በሽያጭ ወይም በእውጭና ሥራው መሰተኞች የለበትም፡፡

### **3. የመንግሥት ንብረት የማስወገድ አይወች**

የመንግሥት መሰረም በቶች ንብረት ለማስወገድ የሚችሉባቸው ለደስት አማራጭ አይወች የሚከተሉት ዓይነቶች፡፡

- ሀ. ለሌላ የመንግሥት መሰረም በት በማዘወር ወይም በማስተላለፍ፡
- ለ. ባለቤት ሁኔታ ለአዝብ በጨረታውይም በአራቸ በመሽጥ፡
- ሐ. ንብረቱን ልታች በመለዋወጣነት ጥቃም ላይ በማዋል ወይም በመሽጥ፡
- መ. ንብረቱን በመዳቂነት ማስወገድ፡
- መ. ንብረቱን በስጠት በመስጠት ማስወገድ፡
- ረ. ንብረቱን በመቆበር ወይም በማቋጠል ማስወገድ፡፡

### **14 ንብረትን ለሌላ የመንግሥት መሰረም በት በማስተላለፍ ስለማስወገድ**

1. ንብረትን ለአዝብ በአራቸ ወይም በጨረታ መሽጥ የሚያስከተለው ወጪ የሚታወቁ ስለሆነ የመንግሥት መሰረም በቶች ለማስወገድ የፈለጋትን ንብረት ወደ ለሌላ የመንግሥት መሰረም በት ለማዘወር ይችል እንደሆነ በቅድመያ ተረት ማድረግ አለባቸው፡፡

2. በመንግሥት መሰራያ በታች መከከል የሚደረገው የንብረት ኦዕወር የሚፈጸሙው የውቅቱን የንብረቱን የጊዜ ማስተካከለሁ::

!5 ንጂዦችን በለበት ሁኔታ ለሻጭ በመራታ ወይም በአራዳ መገጥ

1. ነገረትን በመረጃ ወይም በአራቸው ለመስጥ መግለጫ ያለባቸው ሁኔታዎች፣
  2. የመንግሥት መሰራያ በቶት የመንግሥት ገበየትን በመረጃ ወይም በአራቸው ለመስጥ ማሳወሻ ይችላለ::
  3. የመንግሥት መሰራያ በቶት የተሳለ ወጪ ለማግኘት፣ በፍጥነት ሰያሜን በመፈቀምና የሚያስከተሉትን ትግርኛ በመግምገም የተሳለውን የመስጫ ኮዶ መምረጥ ይኖርባቸዋል::
  4. የገበያት አስተዋጅ ካማቸው ለመረጃ ወይም ለአራቸው የሚቀርቡትን ዕቃዎች የመካኝ ወጪ የመንግሥት መሰራያ በቱ የበለይ የለሁ እንዲያደርግው ማቅረብ አለበት::
  5. ተፈታተው እንዲስጠ የተወስነባቸውን መለዋወጣዎች፣ እንዲሆኑ ወዳቀ በረታ በረታ የመረጃ ወይም የአራቸው መካኝ ወጪ የመለዋወጣዎች ወይም የበለታ በረቱን ዓይነት፣ የገበያውን ሁኔታና ለለዎች መረጃዎችን መሠረት በማድረግ የተገመተ መሆን አለበት::
  6. ማኅቸውም የመንግሥት መሰራያ በት መሬን ለመቀኑ ሲባል የሚሰጠውን ገበየት በእኔድ ገኩ በጥቅል መሽጥ አለበት::
  7. የሽያጭ ማስታወሻዎች ኮዶ የሚከተሉትን ትሔዛቢ ማድረግ አለበት::
    - i. የሚሰጠው የመንግሥት ገበየት የመካኝ ወጪ ካብር 10,000 /አስር ሺህ/ የነስ ካሟን የመንግሥት መሰራያ በቱ ሰያሜን በደንብ ለ7 ቀናትታይ ቀናት በአሁን ማስታወሻዎች ሰራሽ ተደርጓል፡፡ ገኩ እንዲወጣ ማድረግ አለበት::

- ii. የሚሰጠውን የመንግሥት ነበረት ወጪ ካብር 10,000 /አስር ገኩ/ በላይ  
ከሆነ የመንግሥት መሰራም በቱ በታወቂና ሰራ ተነበሩት ባለው ምክም  
በያንስ ለ1 ገብ ማስታወቂያው ለአሁን ይሸ እንዲሆን ማድረግ አለበት::
- iii. ከላይ በተሸጠው ቅጥር እና በተጠቀሰው መንገድ ስያሜ ካልተወሰን የንብረት  
አስወጪዎች/ሽያጭ ከሚቻቸው ነበረቱ የሚመለከበትን ላሳ አማራጭ ከዚ ለበላይ  
ታሳፊው በማቅረብ ሲመስን ነበረቱ እንዲመለድ ያደርጋል::

## 2. በጨረታ ስለሚፈጸም ስያጭ

- v. የመንግሥት መሰራም በቶታ የሚያወጠው የጨረታ ማስታወቂያ እና ገዢነት  
በዘመኑ ተከራካሪ እንዲመለሩ የሚሰጠው ገብ ካብር 30 ቀናት ሆኖ በመንግሥት  
ነበረቶች አስወጪዎች ከሚቻቸው የሚመለን ይሆናል::
- vi. የመንግሥት መሰራም በቱ በጨረታ ማስታወቂያው እስከተመለከተው ገብ ይረዳ  
ከፍት ሆኖ የሚቆይ የተለየ የጨረታ ማስታወቂት አለበት:: አስወጪዎች  
ከሚቻቸውም ገብው ለደርሰ የጨረታ ማስታወቂት ማስቀመጥ አለበት:: ማኅቶች  
ለጨረታው ማቅረብ የተሰጠው ገብ ካልሸ በጀት የሚቀርቡ የጨረታ ለነፃቶ  
ሰይከራቱ ለተጨረች መመለስ አለበትው:: በጨረታ ስያጭ በቁ ተወካና  
ካልቀረብ ወይም የቀረበው ወጪ ተቀባይነት ካላገኘ መሰራም በቱ የጨረታውን  
ማስታወቂያ በፊርማ የሚመለት ወይም መረጃዎች በመመረጋለ ላሳ የማስወገኝ  
አማራጭ የመጠቀም መብት አለው::
- vii. የመንግሥት መሰራም በቱ ተጨረች የጨረታ ማስከበረም እንዲያስቀዘው መጠየቁ  
የለበት ሲሆን፣ ለእያንዳንዱ በጨረታ መከናወን ለለበት ስያጭ የጨረታ ማስከበረም  
ለኋር እንዲሆንበት መወሰን አለበት:: የሽያጭ ከሚቻቸውም ለእያንዳንዱ ስያጭ  
የሚያከውን የጨረታ ማስከበረም በጨረታው ያስነሳው ተጨረች እንዲተመረጋ  
ወይም መረጃዎችን ለለስነና ተጨረች መመለስ አለበት::
- viii. መረጃዎች ተጨረች ወይም ወከላይታው እና የሽያጭ ከሚቻቸው አባላት ባለቤት  
ለአሁን ግልጋ ሆኖ መከናት አለበት:: የተጨረች ሲሞኑ የመጠረሻው ወጪ

በሽያጭ ከማት አስተባበር መነበብ አለበት፡፡ የሽያጭ ከማት ተከራካሪ ይህንኑ  
መዘገበ መያዝ አለበት፡፡

- ፪. ከማትው የተናወን የጨረታ መመሪያዎች ሁኔታ መቀበል እንዳለበት ይውሉናል፡፡  
ከፍተናው ማረታ በመነሻነት በተያዘው ወጪ ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ ከማትው  
ከፍተናወን የጨረታ ወጪ ሌቀበል ይችላል፡፡
- ፫. የሽያጭ ከማትው በጨረታው የደረሰበትን ሂደት ለንበረት ምያዙ አዥቶ ከማት  
እንዲያዥል፣ ቁጥር አለበት፡፡

### 3. በአራቃ ስለሚደረግ ምያዙ

- ፪. የመንግሥት መስራው በተናወን የሚያወጠት የአራቃ ማስታወሻው እናንሰው  
ባዘጋጀው ቁጥር መዋረት ተዋል መቅረብ አለበት፡፡
- ፫. የአራቃ መሬ ተከራካሪ ከመጀመሩ በፊት የመነሻውን ወጪ መግለጽ አለበት፡፡  
በአራቃ የመነሻው ወጪ ወይም ከዚህ በላይ ጥበቃቱን የሚገባ ከልተገኘ የንበረት  
አስወጪ ከማት የተሳለ ነው የሚለውን የሚሰጠቸው ከዚ መግለጽ አለበት፡፡

### 4. የተሻከሱና መማርያም ማስተካከል መመዘኛዎች

የመንግሥት መስራው በተናወን ተሻከሱና መማርያም ለማስተካከል ከማትነት  
መመዘኛዎች በይንስ እንዲ መማለቱን ማረጋገጥ አለበትው፡፡

- ፪. በከፍተና ጉዳለት ምክንያት ለጠንን የሚያደርግ ሲሆን፡
- ፫. የመለዋወጣ ዕቃ በጠበቅ ስይ አለመገኘት፡-
- ፬. ለማይስ የሚያስፈልጊው ወጪ ከመተካሏ ወጪ ወጪ ለንግድር መተካቱ  
የሚመረጥ ሲሆን፡
- ፭. በቴክኖሎጂ ጥለቀርቡት ምክንያት ምርታማንቱ ብቻተና ሲሆን፡
- ፮. መስራው በተናወን ወጪ ይርቃቄ ከሚኖረው ወቅታዊም ሆነ የቀርብ ጊዜ የሥራ  
ልቀድ እንዲር ተርና መሆኑ ሲታሙን፡
- ፯. አገልግሎት በስጠባቸው ጉዢያት ለጥናና የወጪው ተቋላለ ወጪ ከስጠው  
አገልግሎት ወጪ ተመጣዋኝ ለይሁን ሌቀር፡

ስ. በእርሱና ምክንያት አገልግሎት መሰጠት የማይችል ስሆን፣

5. ቅጂ ንብረቶችን በሙራታ ስያም ለማስወገድ የሚከናወል ይኖር ይኖር ተግባራት

- ս. Քաղ. ՆՊԱՀ ՈՆՊԱՀՆԻԴ ՔԴԴՅՈՒԴՆ ՔՊՂԱՋ ՄԱՀՔ ՊՊԸՆԴԵԼՈՒ:

հ. ՔՔԸՆՊՂՐ ՊՊԸՆԴՆ ՇՐՋԲ ԽԱՎԹԴՆ ՔՊՂՐԻԳՈՒ ՍԼԴ ԻՄՂԵՄԹԴՆ  
ՊՊՖՖԳՄ /ԲՂՄԳԴՆ ՔՌՋՐՋԲ ԻՄՂԵՄԹԴՆ/:

ի. ՔԸՆԸՆ ՈՆՃԴՆ ՈՄՂԱԿԷՆԴ ԸՆԸՆ ՊՊՎՈՒԴՆ ՊՊԿԱՆԴ: ԸՆԸՆ  
ՊՊՎՈՒԴՆ ԱՆՊԱՀՆ ՇՐՋԲ ԸՆԸՆ ՀՔՑՔ ԻՄՂԵ ՀՀՎԸՆ ՊՊՔՀՈՒ:

տ. ՔՌՋՐՋԲ ՂՆԱԾՆ ՓԸ ՊՊԸՆԴԼՎ ՊՊՄ ԱԴ ՊՊԸՆԴ ԱԴ ՊՊԸՆԴ ԱԴ  
ՆՊԱՀՆ ՊՊԸՆԴՈՒ:

ս. ԴՂԿԿԿԿ ՈՄՂՄԱԼԻԴ ՔԸՆ ԱՎՎՈՒ ԱՀԱԾԿՎ ԱՀԶԸՆՎ ԱՀԸՆՎՎ

ԱԴԸՆԸՆԸՆ ՊՊԸՆԴԼՎ ՊՊԸՆԴՎ ՊՊԸՆԴՎ:

ւ. ՈՋՐՋԲ ՔՊՂՄՎՁՄ ՆՊԱՀՆ ԴՂԿԿԿԿ ԿՄՎ ԸՆԸՆ ՊՊՎՈՒԴՆ ԻՄՎՈՒԴՆ ՈՆԴ  
ՊՊԼՈՒԴՆ ՊՊԸՆԴ ՄԱԳՐԴՆ ՔՊԼ ՊՊԸՆ ՔԴԿԱԼ ՄԱՄՆ ՄԱՀԿԱՂ

6. የተስከርከራውች፣ የመሬያዎች እና የሌሎች ቁጥር ገብረቶች የሚሸጠውን መነሻ ወጪ

- ሀ. ተሽከርካሪዎችና መሠረቶች በልዩ ሌዩ ምክንያት ከነገራግለት ወጪ ስምት  
ወይም በበቃት ከገራግለት መሰጠት በማይቻሉበት ይረዳ ሲደርሱ በእድገትው  
በተዘጋጀው የስሌት ሙሉ (formula) መሠረት የጠራታ መካሂያ የጋዢውን በማሳሳት  
ማውቅና እንዲመግድ ማድረግ ያኖርባቸዋል::

መ.ለለች ቁጥር ፩፻፮፭ኛን በወቅቱ የገበያ የጋብር በመገመት ማስወገድ  
ይኖርባቸዋል::

#### 7. ተሻከርከሪን ወይም መሠረያን ባለበት ሁኔታ መስጥ

እንዲወገድ የተወስኑበትን ተሽከርካሪ ወይም መሆኑያ ባለቤት ሁኔታ ለመሻጥ ክዘህ በታች ከተመለከቱት ወሰኑ በይንስ እንደ መሆኑት ይኖርበታል::

ሀ. ታጀክርኬው ወይም መማሪያው የሚያራ ካሆና፡

ለ. ታስհርካሱው ወይም መማራዎች የሚያዙኝ በመንግሥት ውተር፣ ትራንስላማዊት፣ ታንሳ፣ አካል እና ገዢዎች ሰነዱ በመሰረት ያለሁ ከዚህ

Ժ. ԱԽՍ ՀՅԴՔ ՅՈՆ ՀՅԴՔ 7/Ը ԴՅ ՔԴՄԱԼԻՒՔ ՊԾ ՊԾ ՀԻՆՔ ՔԴՄԱԼ  
ՊԵՄՅՎ ՔԴԾԻԾԿԵՎ ՈՅԹ ՊՄՊՎԾՔ ՓԸ ՀԻՆ ՈՂՈՔ ԴՅ ՏՃԱՂ ՄՈՄԴ  
ՀԻԿԵՐՈՒ:

!6 ንብረቱን ፈታቶ በመለዋዎችንት ተቀም ማይ ማዋል ወደም መሰጥ

1. የመንግሥት መሰራያ በታች የአንድን ነበረት አካላት ፈታታው በመለዋወጭ ዕቃነት መጠቀም ወይም መሽጥ የሚችሉት ነበረቱን ባለበት ሁኔታ መሽጥ የሚያደርግል ስሆን ወይም ባለበት ሁኔታ ካመሽጥ ይልቅ ፈታታው መጠቀም ወይም መሽጥ የበለጠ ጥቅም የሚያስገኘ ስሆን ነው::
  2. በመለዋወጭነት ጥቅም ላይ እንዲውለ ወይም እንዲሰጠ ከተወስነባቸው ተሽከርካሪዎችና መማረያዎች ላይ በቋሚ አካሎችን ፈታቶ አግባብ ባለው የዕቃ አስተዳደር አያራር መሠረት ገዢ እንዲሆነኛ ጥቅም ላይ እንዲውለ ወይም በጨረቤ እንዲሰጠ ማድረግ ይችላል::
  3. ተፈታታው እንዲሰጠ የተወስነባቸው መለዋወጭዎች የጨረቤ መካሻ ወጪ የመለዋወጭውን ዓይነት፣ የገበያውን ሁኔታና ለለዎች መረጃዎች መሠረት በማድረግ ይገመታል::

## !7 የጊዜና በውጥቷት ስለማስወገድ

1. ከማናቸውም የንብረት ማስወገድ ሂደት የሚገኘው ገዢ ለማስወገድ የሚደረገውን ወጪ የሚይሰፍን ነው ተብሎ ለጠሙት ታቦረቱ በውጥቷት እንዲወገድ ይደረጋል፡፡ የንብረት አስወጪዎች ከማቸው የተሳለ ስለሚሆነው አዴጊ ማናቸውንም ከውጥቷው ለጊና የሚችሉውን የሽያጭ ገዢ በሚመለከት ምክር ይሰጣል፡፡ በውጥቷት እንዲወገድ የሚደረግ ሁሉ በመግባሩት መሰረም በቱ የበላይ ቡሳኑ መጽዳቅ አለባቸው፡፡

2. መቅማዊ አካልዎችናው የተወስኑባቸው ቁር በረታ በረቶች እና ወዳዊ በረታ  
በረቶች የመንኛ ወጪ የገበያውንን ሁኔታና ሌሎች መረጃዎች መሠረት በማድረግ  
መገመት አለበት::
3. በውዳዊ በረታ በረትነት እንዲመገኘ የተወሰነባቸውን ተሽከርካሪዎችና መሚራያዎች  
እንዲሆኣ ተፈጻሚው መቅማዊ አካልዎችናው የተወስኑባቸው ቁር በረታ በረቶች  
ጥቅም ላይ እንዲመለው ወይም በመረጃ እንዲስጠ ይደረጋል::
4. ከሚመለከታቸው መንግሥታዊ አካላት ወር በመሆኑ ሥነ ምህዳርን በማይገኘና ሁኔታ  
ውዳዊ ጉብረቶችን በማቅጫልና በመቅበር ማሳወገድ ይችላል::

## 18 ጉብረቱን በስጠት በመሰጣት ስለማስወገድ

1. ማኅቸውም የመንግሥት መሠረያ በት እንደን ጉብረት ለሌላ የመንግሥት መስራያ  
በት ወይም በማህበራዊ አገልግሎትና ልማት ተግባራት ላይ ለተሰማና የበት አድራሻት  
ድርጅቶች ወይም ለክልሉ መንግሥታት በስጠት ለመተላልና የሚችለው ከሚከተለት  
በአንድ ምክንያት ለሆን ይችላል::
2. ጉብረቱ ለመስራያ በቱ ሥራ የማይሆው ስሆኑ፣
  - a. ጉብረቱ እንዲመገኘ በደረግ የሚገኘው ገዢ ጉብረቱን ለመስጥ ወይም ለመጠበቅ  
ከሚመጣ ወጪ በማም አነስተኛ መሆኑ ሲረጋገጣ፣ ወይም
  - b. ጉብረቱ የሚተሳሳፊለት አካል በንብረቱ በመጠቀም እኩዎሚያዊና ማህበራዊ  
አገልግሎት አስተማትን ለማቅረብ የግዛዬ ተብሎ በመስራያ በቱ ሲታሙ::
2. በዚህ እንቀጽ ገዢ እንቀጽ 1 በተገለዥው መሠረት ጉብረት ለሌላ አካል በስጠት  
እንዲተሳሳይ የሚደረገው በመ/ቤቱ የበደረ ዕላል ሲፈቀድ በቃ ነው::

## 19 ንብረቱን በመቅበር ወይም በማቻጭል ማስወገድ

ምንም መቀሚታ የለላቸው ውዳቸ ንብረቶችን የመንግሥት መሰራያ ቤቶች በረማቸው ወይም የሚመለከታቸው አካላትን በማማከር በመቅበር ወይም በማቻጭል ወይም በሌላ መንገድ ማስወገድ ይኖርባቸዋል፡፡ ይህንንም

1. የማስወገድው ንብረት ምንም ዓይነት የሰነድዎች ወይም የጠና ተግር የሚያስከትል ካሁን መሰራያ ቤቱ በረሰ ታሳፊነት ንብረቶችን ለይቶ በመቅበር ወይም በማቻጭል ማስወገድ ይችላል፡፡
2. የማስወገድው ንብረት ከፍተኛ የሥነምዎች ወይም የጠና ተግር የሚያስከትል ሆኖ ሲገኘ የመንግሥት መሰራያ ቤቱ ስለአውጭያ ከሚመለከታቸው አካላት ወር በመመከከር ንብረቱን በተገበው መንገድ ማስወገድ ይኖርበታል፡፡

### " የመንግሥት ንብረቶች አስወጪ /ሽያጭ ከሚች አውቃቁር፣ ተማሪርና ታሳፊነት

በዚህ መመራያ አንቀጽ 24 ጊዜ አንቀጽ 5/አ መመረት የማቻቻዎች የንብረት አስወጪ/ሽያጭ ከሚች፡-

1. አውቃቁርና የሰብሰብ ሥርዓት
- ሀ. ከሚችው አስቦት ያለነሰ አባለት ይኖሩታል፡፡
- ለ. የከሚችው አስተባባሪ፣ አባለትና ተከራ በመሰራያ ቤቱ የበላይ ዕላፈ ይለየማለ፡፡
- ሐ. በከሚችው ስብሰባ ለይ ስብሰብውን መሆና ከግማሽ በላይ አባለት ከተገኘ ምልዓት ጉባኤ ይሆናል፡፡
- መ. የከሚችው ውማኑ በድምጽ በልጭ ይወሰናል፡፡ የከሚችው ድምጽ እኩል ሰሆን አስተባባሪው ያለበት ወንን ወማኑ ድምጽ ይኖረዋል፡፡
- ፩. የከሚችው የአገልግሎት ዘመን ስቦት አመት ይሆናል፡፡ ሆኖም የመሰራያ ቤቱ የበላይ ዕላፈ አስፈላጊ ሆኖ ለይገኘው የከሚችውን የአገልግሎት ዘመን ለሁሉም ተዘጋጀል፡፡

## 2. ተግባርና ሂለዕስት:-

၅. እንዲውገዴ ለተጠየቁ የመንግሥት ነበረቶች የሚያስፈልጉ  
የሚሰውገኝ መጠሪዎች፣ መረጃዎችና ማንኛውም ተማሳለተው  
እንዲቀርቡ ያደርጋል፣ ያረጋግጣል፡

ለ. በዘመኑ መመራሪ በተገለጹት የሚሰውገኝ መመዘኛዎችና የሚሰውገኝ  
ክፍልዎች መሠረት የቀረበው ስነዎችን ይገመግማል፡፡

ሐ. እንዲውገዴ ጥያቄ የቀረበበችው የመንግሥት ነበረቶች ባለቤት  
በታ በመገኘት ለውጭና የሚረዳ ግምገማዎችን ያደርጋል፡፡

መ. በዘመኑ ንዑስ እንቅጽ ክህ-ካ በተገለጹት ግምገማዎች ገይ  
በመመራሪት የውጭና ሂሳብ ለመስራያ በቱ የበላይ ንስ  
የቀርባል፡፡

መ. እንዲሻጠ ወጪና የተሰጠባቸውን የመንግሥት ነበረቶች የሚረታ  
መነሻ ወጡ ያወጣል፡ በሚረታ ስነድ ገይ እንዲገለጹ ያደርጋል፡፡

፳. የሚረታ ስነድ ያዘጋጀል

"1 የንብረት ማያዣ አዲስቁ ከማት

የንብረት ምያዊ አድዳች ከሚታ በመስራም በተ የበለይ ሂሳብ የሚቻቻም አምስት አባላት ያለት ከሚታ ሰሆን አውቃቁና፣ የሰብሰብ ስርዓቱና የአገልግሎት በመኑ በዚህ መመራም እንቀጽ 29 ገዢ እንቀጽ 1 እንደተመለከተው ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ዕለፍነት ይኖሩታል::

- የንብረት ምያዊ መሬታ አራዳዎች ይህንን መመሪያ የተከተለ መሆኑን ያረጋግጣል::
  - የንብረት ምያዊ መሬታ ወጥቶ መርምር ያዘጋጀል::

## "2 ተደርጋማ መረጃ የሚውጥት ሂደት

1. የመንግሥት መሰራም በታች የሚወገኘ ጊዜያዊነትን በመረጃ ወይም በአራሻ  
ሽያጭ ካመካሬ ወጪ ማምት ባለቤት ወጪ መሆኑን አለበቸው::
2. በዘህ አንቀጽ 30-ስ አንቀጽ 1 በወጣው ማምት መመሪት በቁ ተወዳጅና  
ወይም ገዢ ካልቀረብ ለሁሉተኛ ኮር ለመረጃ ወይም ለአራሻ ሊያጭ  
በደርጋማ መቅረብ አለበቸው::
3. በዘህ አንቀጽ 30-ስ አንቀጽ 2 በተገለዥው መመሪት በሁሉተኛ ኮር መካከል  
ወጪው ለመሆኑ ተዋናወር በቁ ተወዳጅና/ገዢ ካልተገኝ የማምት ወጪን  
በማግኘናል ለሰነተኛ ገዢ የመረጃ/የአራሻ ሊያጭ ማስታወሻው/የ በማውጥት  
በተገኘው ወጪ ሊያጭ ይፈጸማል::

## "3 ካማሰውንድ ስሌጣንነው ገዢ

1. የመንግሥት መሰራም በታች የመንግሥት ጊዜት በማሽጫት ገዢ ወጪን  
በጥሩ ገዢበት ወይም በተረጋገጧ ፍክ ወይም በባንክ ዓይነት መቀበል  
አለበቸው:: ያገኘትንም ገዢ ወደ የመንግሥት ማሳሰቢያ ማምና በት የባንክ  
ሂሳብ ገዢ ማድረግ አለበቸው::
2. በዘህ አንቀጽ 30-ስ አንቀጽ 1 በተገለዥው መመሪት ሊያጭ ካተከናወነ  
የመንግሥት መሰራም በቁ መረጃውን ለማከናወን ያወጣውን ወጪና ክፍያዎች  
የተገኘውን ገዢ በመዘርዘር ሊያጭ እንዲተፈጻሚ ለመንግሥት ማሸናና ጊዜት  
አስተዳደር እኩንስ, ላጋጌት በወቅቱ ማቅረብ አለበት::

## "4 ጊዜያዊነት ካመካሬ ስሌሙወረዝ

1. ካመካሬን ወጪ የሆነ ጊዜያዊነት በተጠቀሱ ማረጋገጧ እና አይደለም የሚበላስት::  
የመጥፋት:: የመቆጠል ወይም በእርሻናና ለለቻ የሚገኘውን ጊዜያዊነት  
መዘገበ መሰረዝ ለያስፈልግ በፈጸመ መንግሥት የሆነ አይደለም  
መመራም ቁጥር 5/2003 መመሪት ተፈጻሚ ይሆናል::

2. ማናቸውም የመንግሥት ጊዜያት ሰሳራዊ ጊዜያቱ ከመባገብ የተሰረዘበትን  
ምክንያቶች የሚለቱ የመዘገበ ውጤ በመንግሥት ሂሳብ ለፖርት ወሰጥ  
መገለጽ አለበት::

## "5 ከቀረጥ ነገ ስላምንበት ዕቃዋች

ከቀረጥ ነገ የገበት ዕቃዋች ለሌሎ መገኘ በማተላለፍበት ጥሩ ሲሉ ቁረጥ አከራል  
ሁኔታ የገምሩኩ አዋጅን ለማስፈጸም በማቅመ አግባብነት ያላቸው መመሪያዎች  
መሠረት የሚፈጸም ይሆናል::

## "6 ስላምበትነት ሰም ነውውር

1. እናይ /አገልግሎቱ ወይም የመንግሥት መስራያ በት/ የሽጭበትን ጉንዘብ  
ተቀብሎ የሽጭቸውን ተሽከርከርዎች፣ መማሪያዎችና ለለቻም የሰም ነውውር  
የማይሰራልታቸው ጊዜያቶች በገኘው ሰም ተመዝግበ የባለቤትነት መታወቁያ  
እንዲሰጣው ስላምን የተሰጣውን አካል በደብዳቤ በመጠየቁ ማሻረፈም  
ይኖርበታል::

2. እናይ /አገልግሎቱ ወይም የመንግሥት መስራያ በት/ በማይፈጸው ይብዙበ ለይ  
የሽጭናን ቅለ ጉባኤ፣ የገኘውን ሰም፣ በጨረታ የተሽጭበትን ጉንዘብ ለከ፣  
የተሽጭውን ጊዜያት መለያ ቁጥር፣ አይነትና ፍድል፣ ተሽከርከርዎችን  
የቅንስና የሞተር ቁጥር እንዲሁም የለለቻ ጊዜያቶችን ለለቻ መለያዎች  
በመዘርዘርና የገምሩኩ ቁረጥ የተከፈለበትን ሰነድ በማያያዝ የማይከፈልበትም  
ከሆነ ይህንን በመግለጽ ማስተላለፍ አለበት::

## "7 የመንግስት ገብረት ርያዊ አፈጻጸም ማረጋገጫ አበቱታ አጣርና ውሃኔ ስሜ በርድ

### 1. የቦርድ አባላት ስያሜ የሥራ አመንት ስብሰባ፣ ከቦርድ አባላነት መልቀችና መተካት

የቦርድ አባላት ስያሜና የሰራ አመንት፣ የቦርድ ስብሰባ፣ ከቦርድ አባላነት መልቀችና መተካት እንዲሆም የቦርድ አባላነት መቆረጥ በተመለከተ በመንግሥት ቅዱር ገብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እንዲሆም በፌዴራል መንግሥት የግዢ አፈጻጸም መመሪያ እንቀጽ 36፣ 37፣ 38 እና 39 መሠረት ተፈጻሚ ይህንል::

### 2. የጥቅም ማሞት ስለመግለጫ

ማንኛውም የቦርድ አባል ከአበቱታ አቅራቢ ወይም አበቱታ ከቀረበበት ገብረት ርያዊ አፈጻጸም ጋር በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ማንኛነት ካለው ይህንን ለቦርድ በማማውቷ ከስብሰባው ሲሰን ማግለጫ አሉበት::

### 3. የቦርድ ስልጣን

- ሀ. ማንኛውም ገብረት ገብረ ማንኛውም የመንግስት መሰረም በት ሁኖ ከማያዝው ወጪ ስለመፈጸሙ ወይም ገብረት ርያዊ በትክክል ስለለማካናውኑ ወይም የንብረት ርያዊና አመራር በትክክል ስለለመፈጸሙ ወይም የጥቅም ማሞት ወይም የመሳና ወይም የመመሬት ተግባር ስለመፈጸሙ አበቱታ የቀረቢ እንደሆነ ከንብረት ርያዊ ጋር የተያያዘ መረጃዎች፣ ስነድች፣ መዝግበዎች መግለጫዎች ከመንግስት መሰረም በቱ ወይም ከንብረት ገብረ እንዲቀርቡለት የማዘዝኩ፣
- ለ. በንዳሪ ማረጋገጫ አስተዳደር የሰራ ወጪ የመንግስት መሰረም በቱ ቀበሌ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ የእሁዳ ማስታወሻ መለከት፣
- ሐ. የቀረበው አበቱታ በእጅንሰው ወይም በሌሎች ባለሙያዎች ንርዘኝ ምርመራ ተደርሱበት ላይ እንዲቀርቡለት የማድረግ፣
- መ. ባለከርቻን የመጥረት፣ ባለከርቻና የንብረት ርያዊ የማመለከታቸው ወገኖች ቁልጥውን በመሄለ እንዲሰጠ የማድረግ፣
- ወ. አበቱታ የቀረበበት የመንግስት መሰረም በት ቀበሌ የአፈጻጸም እርምጃ

## ኢንዲያውኬድ የማግኘት

- ፪. የመንግስት መሰራያ በቱ በመንግስት የገዢ ንብረት አስተዳደር አዋጅ  
በተደናገጋው መሰረት ስራውን እንዲያከናወን ተወካይ የማስተካለድ፣

፫. የመንግስት መሰራያ በቱ ክህን ውጤት የከናወነው ተግባር ወይም የሰጠው ውሳኔ  
በመልሱ ወይም በከናወነው ተግባር የማድረግ፣

፬. ተዘጋጀ ሆኖ ክላጥናው የሚሰረት ገኝዎን አበቃቻ ውድቻ የማድረግ፣ ፍቃው::

#### 4. የበርሳ ተግባር

ԱՅս հետագա պարզության վեհականության մասին բառերը առաջարկվում են առաջարկային գործություններում:

- Ա. ՀԱՅԻՒՄ ԻՆՊԱՌԵԴ ՂԱՎ ՄՓՈԱՅ:

Ա. ՀԱՅԻՒՄՈՎ ԱՐԾԵՔ. ՈՒԽ ՄԹՄԸՆՔ ՀՅՖՔ 41 ՅՈՒՆ ՀՅՖՔ 1 ՄԹՄԸՆՔ  
ՈՒՂՈՎ. ՂԱՎ ՔՓՀՈ ՄԹՄԸՆՔ ՊԳՊԸՆՔ:

Ա. ՀԱՅԻՒՄՈՎ ԱՐԾԵՔ. ՔՓՀՈՎ. ՔԹՄՅՈՒՆՔ ՄԹՄԸՆՔ ԱՅ ԼՀԱՅԻՒՄՈՎ ԹԱՂԱ  
ՈԶՍՄ ԻՆՊ ՈՒՂ 5 /ՀՅՈՒՆՔ/ ՔՈՇ ՔԴԴԴ ԻՆՃՈ ՄԵՋ ՈՄՔՄԹՄԸՆՔ  
ԼԹՄՅՈՒՆՔ ՄԹՄԸՆՔ ԱՅ ՀԵՓԸՆ ՔՓՀՈ ԻՄՆ ՄԵՋ ՂԱՎ ԻՆՃ. ՔՓՀՈ  
ՄԵՋ ԼԹՄՅՈՒՆՔ ՄԹՄԸՆՔ ԱՅ ՀԵՓԸՆ ՔՓՀՈ ԻՄՆ ՀԱՅԻՒՄՈՎՆ Մ.Ճ.Ք  
ՊԳՊԸՆՔ:

Թ. ՀԱՅԻՒՄՈՎ ՔՓՀՈՎ. ՈՒՂՈՎ. ՂԱՎ ԻՄՆ ՀԱՅԻՒՄ ԱՓՀՈՈՒՆՔ ՔԹՄՅՈՒՆՔ  
ՄԹՄԸՆՔ ԱՅ ՀԱՅԻՒՄ ՔՓՀՈՈՒՆՔ ՄԹՄԸՆՔ ԻՆՊԱՌԵԴ ՇՔԸ ՀԿՃՃԹ ՀԸ  
ՔԴՔԸ. ՈՆՃՖԴ ՄՊԱԼԹՄՖԴ ՀՅՃՃԼԻ ՀԿ ՈՒՔՔ ԴԵ ՄԴՆ ՀՈՒՄՅՈՒՆ  
ՔՆՈ ՓՊԸ ՀԴՓՈՓԸ ՀԴՔՔԸԸ ՔԶՍՄ ՊԳՈՒՄՈՎՔ ՄԹԻՒ:

Ա. ՔԶՍՄ ՊԳՈՒՄՈՎՔ ՔՃՀԸՆ ՔԹՄՅՈՒՆՔ ՄԹՄԸՆՔ ԱՅ ՔՆՊԱՌԵԴ ՇՔԸ ԿՃԴ  
ՔԴԿԻՄՈՆԴՄՆ ՈՆՃՖԴ: ՊԳՈւՇԹՄՖԴ ՄՊԱԼԹՄՖԴ ՀՅՃՃԼԻ ՄԻՒՄԴՆԱ:

Հ. ԻԿՃՆԸՆ. ԴՈՒԴՎՀՄ ՔՓՀՈՒՆՔ ՀԿԱՅԻՒՄՈՎՆ ՓՈՒԹՖԴ: ԻԹՄՅՈՒՆՔ  
ՄԹՄԸՆՔ ԱՅ ՔԴՈՄՈՎՆ ԹԱՂԱ: ՊԳՈւՇԹՄՖԴ: ՈՆՃՖԴ ՄՊԱԼԹՄՖԴ ԻՄՆ  
ՀԿԸ ՈՄՄԸՆՔ ՄԴՆ ՄԹՄԸՆՔ:

Ի. ՄԴՆ ԱՊԱԼԻՄՈՎ. ԴՄՎՀՄ ԱԿՃՃԸԸ ՔԶՃԸԸ ՊԳՊԸՆՔ:

## "8 ለመንግስት መሰረም በት የበላይ የአዲስ ወይም ለቦርድ ጽሁዳት በት የሚቀርብ አበቱታ የሚታደበት ስርዓት

### 1 የንብረት ገዢ አበቱታ የሚቀረብ መብት

መረጃውን ያወጣው የመንግስት መሰረም በት በዘመኑ መመራም የተመለከተውን  
በአገባበት አልፏዥሙና በማሳሌ ቅር የተሰኔ ተመራሽ/ገዢ መረጃው እንደገኘ  
እንዲታደበት ወይም ፖሮቱ እንዲጠረሰበት እንደ ጉዳያ ሁኔታ ለመሰረም በቱ የበላይ  
የአዲስ ወይም ለቦርድ ጽሁዳት በት አበቱታ ማቅረብ ይችላል::

### 2 አበቱታ ማቅረብ የሚያደርግለትው ሆኬታዎች

- a. መሰረም በቱ በመረጋገጫ የንብረት ማስቀመጥ በዚ ላይ::
- b. በመረጃ ሰነዶች ላይ በተገለበው የሽያጭ መካሻ ወጪ ላይ::
- c. በሚከተሉት ምክንያቶች መረጃውን ወጪው ለማድረግ በተሰጠው ወጪ

  - i. በሽያጭ አካሄዱ ላይ ወጪውን ለማሳይቷል የሚችል ስህተት መፈጸመ  
ከተረጋገጠ::
  - ii. የመሰረም በቱን ፍላጊት ለማማረቻት ለጋ የተሰኔ የሚሰጠውን አማራጭ  
መግኘቱ በመሰረም በቱ ክፍተማ::
  - iii. የቀረበው ክፍተኛ ወጪ መሰረም በቱ ክስቀመጥው የመስጠት መካሻ  
ወጪ የኩስ ክሆና::
  - iv. በዕጻዊ ተወካይዎች ወይም በሽያጭ ክማሩ አበላት መረጃውን  
ለማዘጋጀት የመመሳጠር ተግባር መፈጸመ ክተረጋገጠ::
  - v. አነስተኛ ቅጥር ያሳያው ተመራሽ በመቅረብናው ምክንያት በፈ  
ወጪዎች ባለመደረግ ተስማማይ የሽያጭ ወጪ ባለመግኘቱ::

## "9 ለመንግስት መሰረም በት የበላይ የአዲስ ወይም ለቦርድ ጽሁዳት ስርዓት

1. መረጃውን ያወጣው የመንግሥት መሰረም በት የመረጃውን ወይም  
የአበቱታውን ወጪ ለተመራሽ ክገለበበት ቅን ፕሮጂ ክማቅጠር ሰነት የሥራ  
ቀናት በፈተት ምርመራን አስናል ክለው ተመራሽ የሆኑ መፈጸም የለበትም::

2. በንብረት ምያዊ አፈጻጸም ሂደት ቁር የተሰኘ ገዢ ለአበቱታው መሰረት የሆነውን የመጨረሻ ውስኔ ካወቀበት ወይም ማወቅ ይገባው ከነበረበት ቁን ይምር በማቁጻር 5 /አምስት/ የስራ ቁጥት ገዢ ውስጥ አበቱታውን በመጀመሪያ ማቅረብ ያለበት መረጃውን ለመግለጫ መሰረቶ በት ነው:: ከዚህ ገዢ በንብረት ለመሰረቶ በቱ የማቁጻብ አበቱታ ተቀባዩት እያደረሰውም::
3. አበቱታውን ባቀረበው ገብረት ገዢ እና መረጃውን ማወጣው የመንግስት መሰረቶ በት መከከል ያለው ለየነት በስምምነት ከልተፈጻሚ በስተቀር የመንግስት መሰረቶ በቱ የበላይ የሳሌ አበቱታ ካቀረበበት ቁን አንስቶ በ10 /አስር/ የሥራ ቁጥት ውስጥ ለቀረበው አበቱታ ውስኔውን በጽሁፍ መሰጠት አለበት:: በጽሁፍ የተሰጠው ውስኔ የውሳኔውን ምንነትና የማቁጻድውን እርምጃ የማቁጻድ መሆኑ ይኖርበታል::
4. መረጃውን ያወጣው የመንግስት መሰረቶ በት የሰጠው ውስኔ ማልባዊ ውስኔው በተሰጠ በ5 /አምስት/ የስራ ቁጥት ውስጥ አበቱታውን ባቀረበው ገብረት ገዢ እንዲያጠስ ማድረግ አለበት::
5. አበቱታ የቀረበበት ማኅቻውም ገብረት ምያዊ የማቁጻው ለመረጃው የተዘጋጀውን የመረጃ ስነድ አዋጅና መመሪያ መዋረት በማድረግ ይኖርበታል::

# የመንግስት መሰረቶ በቱ የንብረት ምያዊ አፈጻጸም ሂደትን ማገድ ለለመቻሉ.

መረጃውን ያወጣው የመንግስት መሰረቶ በት አበቱታው ከዚህ በገዢ በአንቀጽ 39 ጽዑስ አንቀጽ 2 ሲሆ በተመለከተው ገዢ ውስጥ የቀረብ መሆኑን ክርክበው አበቱታው ውስኔ እስከሚያገኘ ይረዳ መረጃው ተማሪ እንዲቆይ ማድረግ ይኖርበታል::

#1 ለቦርድ ንህፈት በት አበቱታ የማቁጻበበትና የማቁጻበት ለርቃት

1. በአዋጅ አንቀጽ 74 ጽዑስ አንቀጽ 3 መዋረት የመንግስት መሰረቶ በቱ የበላይ የሳሌ አበቱታው ካቀረበበት ቁን አንስቶ በማቁጻር አስር ቁጥት ውስጥ ለአበቱታው ውስኔ ከልሰጠ ወይም ውስኔ ተሰጥቶ አበቱታ አቅራቢው በተሰጠው ውስኔ ያልፎ እንዲሆነ የመሰረቶ በቱ ውስኔ በጽሁፍ ከተገለጠበት ወይም ውስኔ ከልሰጠ ውስኔውን መሰጠት ከነበረበት ቁን ጉዳብ ማብቃያ ይምር በማቁጻር 5 /አምስት/ የስራ ቁጥት ገዢ ውስጥ

አበቱታውን ለቦርድ ዘሂልት በት ማቅረብ ይችላል፡፡ ከዚህ ጥሩ በፊት ለቦርድ ዘሂልት በት የሚቀርብ አበቱታ ተቀባይነት አያደርግውም፡፡

2. የጊዜት ገኬዎ አበቱታውን ለቦርድ ዘሂልት በት ስያዊርብ ለመሥራይ በቱ የቀረበውን አበቱታ የሚያሳይ ይብቻል፡፡ በመንግስት መሰራያ በቱ ለአበቱታው ወሰኑ ተሰጥቶ ከሆነ የውሳኔውን ቅፅ፣ የአበቱታውን ማብጥና፣ ተያያዥ ማስረጃዎችን በአበገኝት ማያያዝ ይሞርብታል፡፡
3. በርዳ አበቱታው እንዲቀረበለት ወካይዎን አበቱታ የቀረብ መሆኑን፣ በቀረበበት አበቱታ ላይ ያለውን ማስረጃና መግለጫ ማስታወቁያው በደረሰው በአምስት የሰራውን ወሰኑ እንዲያቀርብ እንዲሁም ወሰኑ እስከማስታ ይረዳ ቁጥሮ እንቅስቃሴ እንዲያቀም የሚገልጽ ማስታወቁያ ለመንግስት መሰራያ በቱ ይልካል፡፡
4. አበቱታ የቀረበበት የመንግስት መሰራያ በት አበቱታውን ለማጣሪት የሚያስፈልጉትን የጊዜት ልምዶች የተፈጻሚዎችው ለነጻችና መግለጫ እንዲቀርብለት ለቦርድ ዘሂልት በት ጥያቄ በቀረበበት በ5 /አምስት/ የሰራ ቁጥት ወሰኑ ማቅረብ ይሞርብታል፡፡
5. በርዳ በዚህ እንቀጽ ገዢ እንቀጽ 4 የተጠየቀት ለነጻች ከመሰራያ በቱ ስያዊርበለት ታያያዥ ከእዋጅና ከዚህ መመራያ አካይ በመመርመር ወሰኔውን በ15 /አስራ አምስት/ የሰራ ቁጥት ጥሩ ወሰኑ በጽሁፍ መሰጠት እለበት፡፡ በጽሁፍ የተሰጠው ወሰኑ የውሳኔውን ማንኛውም የሚወሰድውን እርምጃ የሚያሳይ መሆኑ ይሞርብታል፡፡
6. በርዳ የሰጠው ወሰኑ ግልባዊ ወሰኔው በተሰጠ በ5 /አምስት/ የሰራ ቁጥት ወሰኑ አበቱታውን ለቀረበው የጊዜት ገኬ እና ለመሰራያ በቱ እንዲያጠስ ማድረግ እለበት፡፡

## #2 ለእጀንሲው የሚቀርብ አበቱታ የሚታይበት በርዳት

### የእጀንሲው ሲልዕን

እጀንሲው መሰራያ በቶች በንብረት ገኬዎች ላይ የሚያቀርበበትን የአበቱታ ማጣሪት ሲሆውን በማያከናወችበት ጥሩ የሚከተሉት ሲልዕኖች ይኖሩታል፡፡

1. ማንኛውም የጊዜት ገኬ ሆኖ ከሚያዘው ወጪ ሲለመፈጸሙ ወይም እሽናይነት በጽሁፍ ተገልጻለት በተሰጠው የጊዜ ገዢ ከፍያውን ባለመፈጸሙ ወይም የጊዜቱን ባለማንኛቸው ወይም ሲለመመሰጣና ወይም የሙሉና ተግባር ሲለመፈጸሙ ከመንግስት መሰራያ በት አበቱታ የቀረብ እንዲሆኑ ከሆነው

2C የተያያዘ መረጃዎች፣ ስነድች፣ መግለጫና መግለጫዎች ከመስራያ በታ  
ወይም ከንበረት ገዢው እንዲቀርብለት የሚዘዘሩ፡

2. የሚከፍል የመጥረት፣ የሚከፍልና ምያወቃ የሚመለከታቸው ወገኖች  
ቍልቶች በመሆላ እንዲሰጠ የሚደረግ፡፡
3. የንበረት ምያወቃን አፈጻጸም ለማጣራት እንዲረዳው የባለሙያ የሙያ ድጋፍ  
ከማንኛውም አካል የመጠየቅ፡፡
4. አቤቱታውን፣ የተሰጠ መልቦችን፣ የቀረበ ማስረጃዎችና ስነድችን  
ከመንግስት የገዢና ገበየት ሁን አኞች በማጣራት ጥሩትና ሆኖ ባለቤው  
ንበረት ገዢ ላይ በአዋጅ እንቀጽ 76 ገዢ እንቀጽ 5 መሰረት ወሳኔ  
የማስተላለፍ፡፡

### #3 የእድገትና ተግባር

እድገትና አቤቱታ የማጣራት ሲሆዎን በሚያከናወንበት ገዢ የሚከተሉት ተግባራት  
ይኖሩታል፡

1. የንበረት ማስወገድ አፈጻጸም አቤቱታ ከመንግስት መሰራያ በታ መቀበላ፡
2. አቤቱታ ለቀረበበት ገበየት ገዢ ሪፖርት የቀረበበት መሆኑንና ከንበረት  
ሻያው አፈጻጸም 2C የተያያዘ ስነድችና መግለጫ ማስታወቂያው በደረሰው  
በአምስት የሰራ ቅናት ገዢ ወሰጥ እንዲልከ የጽሁፍ ማስታወቂያ መሳሪ፡
3. የጽሁፍ ማስታወቂያ የደረሰው ገበየት ገዢ ሻያው የተፈልጉሙትዎን ስነድች፡  
ማስረጃዎችና መግለጫ እንዲልከ መከተሉል፡
4. የሚሽጭ ለደረሰው የቀረበውን የጥሩትናት ሪፖርት፣ የተሰጠውን ምሳሽና  
የቀረበ ስነድችን ከመንግስት የገዢ ሁን አኞች በማጣራት በዘመኩ  
እንቀጽ 42 ገዢ እንቀጽ 1/4/ መሰረት ወሳኔ መሰጠትና ወሳኔው  
ለማመለከታቸው አካላት በጽሁፍ እንዲያጠስ ማድረግ፡፡
5. በአዋጅ እንቀጽ 72 ገዢ እንቀጽ 2 በተገለጋው መሰረት ለቦርዶ የጽሁፍ  
በታ አገልግሎት መሰጠት፡፡

## #4 ለእጀንስዎ የቀረብ አበቱታ የሚጠሩበት ሥርዓት

1. ገዢ በስምምነት ካልተፈጻሚ በስተቀር የመንግስት መሰራያ በቱ አበቱታ ለእጀንስዎ ሲያቀርብ የአበቱታውን ምሬጥ የሚገልጻ መግለጫ፣ የሰራተኞች የተከሣደባቸውን ስነድና ቅፅና ተያያዥ ማስረጃዎችን በማያያዝ ለእጀንስዎ ማቅረብ ይኖርበታል::
2. እጀንስዎ የመሰራያ በቱ አበቱታ እንዳደረሰው በቀረበበት አበቱታ ላይ መግለጫና ማስረጃዎች እንዲያቀርብ ለንብረት ገዢ ወጪው ወጪውን የጽሁፍ ማሳታፊውና መሳሪካ አለበት::
3. የጥሩትናት ስጋርት የቀረበበት የሰራተኞች ገዢ በእጀንስዎ ተያቄ በቀረበበት 05 /አምስት/ የሰራ ቁጥር ወሰት መግለጫውን ከማስረጃዎች ይር ለእጀንስዎ ማቅረብ ይኖርበታል::
4. እጀንስዎ ከንብረት ገዢ ወጪው የቀረበውን መግለጫና ማስረጃዎች ከመንግስት ቅፅና የሰራተኞች አስተዳደር አዋጅና የአፈጻጸም መመራያው አኩያ በማጣራት አበቱታው በቀረብ 015 /በአዲስ አምስት/ የሰራ ቁጥር ገዢ ወሰት ወሰኑውን በጽሁፍ አበቱታውን ልቀረበው የመንግስት መሰራያ በት እና አበቱታ ለቀረበበት የሰራተኞች ገዢ ወጪው እንዳስፈላጊነቱ ለለለዎች የሚመለከታቸው እኩለት መሳሪካ አለበት:: በጽሁፍ የተሰጠው ወሰኑ የጥሩትና ዓይነት የመሳሪያ መሆኑ ይኖርበታል::

## #5 በእጀንስዎ የሚሰጥ ወሰኑ

1. እንዲ የሰራተኞች ገዢ በንብረት ምሬጥ ማረጋገጫ እፈጻጸም ተኩተኛ መሆኑ በእጀንስዎ ከተረጋገጠ በዘመና መመራያ እንቀጽ 42 ዓዲስ እንቀጽ 1/4 መሰራት ወሰኑ የሚያዙ ይሆ኏ል::
2. በንብረት ገዢው ላይ የሚመለዶው እርምጃ በማንኛውም የመንግስት የሰራተኞች ምሬጥ ላይ ለተወስኑ ገዢ እንዳይደተኞ የሚገልጻ ወሰኑ ከሆነ የወሰኑው ማሳጠቃዊ ለህልዋው የፋይራል መሰራያ በቶች፣ በከላላ ለማጥና የፋይራል የኩስርበታቸው፣ ከሌጀቻ፣ ማሻሻለት፣ ለከላሉት እና ለከተማ አስተዳደርቸው እንዳደርባቸው መደረግ አለበት::

## #6 አበቱታን በፍርድ በት ስለማየት

መረጃውን የወጪው የመንግስት መሰራያ በት፡ በብርና ጽሁዳት በት ወይም  
በኢትዮጵያው ውሳኔ ተከተል የሚሸጥ ገዢ ጉዳይን አግባብ ለለወ ፍርድ በት  
ለያቀርብ ይችላል፡፡

## ክፍል አምስት

### አቶ አቶ

#### #7 አቶ ሆኖታ

የመንግሥት መሰራያ በቶች የብርናው ካልተዋወቻ መንግሥታቸና የከተማ አስተዳደርቸን  
እቅም ከመንግስት መርህ እንዲ የሚሸጥ በስጠት ለያስተላልፏልቸው ይችላል፡፡

#### #8 የመንግሥት የሚሸጥ መጥፁት

በፌዴራል መንግሥት መሰራያ በቶች የሂሳብ እያያዝ መመራያ ቅጽC 5/2003  
መሠረት ከመዘገበ እንዲስረጋ ካልተደረገ በስተቀር በታላፊነት ሥር የንብረ የሚሸጥ  
ስጠት በገቢያ ውጤ መሠረት ተሰልቶ መከራል ወይም የሚሸጥ መተካት አለበት፡፡

#### #9 የንብረ አስተዳደር ማንዋለቸ ተፈጻሚነት

በመንግሥት የሚሸጥ አስተዳደር ማንዋለቸ የተገለዥት ገርዝር እፈጻጸምቸ ተጠበቀው  
ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

#### \$ የተሽሩና ተፈጻሚ የሚይሆኑ መመራያዎች

1. የመንግሥት የሚሸጥ አስተዳደር መመራያ ቅጽC 6/1991
2. ተሽሮ መመራያዎች ስለማውጣት ሆኖታ ከጠቅላይ ማረጋገጫ የሚሸጥ በት  
መጋቢት 10 ቀን 1989 ዓ.ም. በቀጥር መ80/አጠ3/01/06 የወጪው መመራያ ተሽሮ በዘመ  
መመራያ ተተክቷል፡፡

3. በዚህ መመሪያ ሰለተመለከቱት ገዢዎች ከዚህ መመሪያ የሆኑ የሚፈረገው መመሪያዎች  
ተፈጻሚ እያሆነዋል::

### #1 መመሪያው የሚወገበት ገዢ

ይህ መመሪያ ከታህሳስ 1 ቀን 2003 ዓ.ም. ይሞር የእና ይህንል::

አዲስ አበባ

ሰ.፲፭፻፭ አህመድ  
የተዘዘዘበ እና አካውሃ ልማት መረጃዎች